

ከኢትዮ የተሰኔ ልጂች

Les enfants de cire

- ✎ Southern African Folktale
- ☞ Wiehan de Jager
- ☞ Dawit Girma
- 💬 Amharic / French
- ☰ Level 2

(imageless edition)



በደረሰ ዘመን አንድ ደስታና ቤትሰብ ነበሩ::

...

Il était une fois une famille bien heureuse.

አንድም ቅን እርሰበርኩዎች ተጠልተው
አያዥቁጥሮች፡ ልደቻቁጥሮች በተከባዩትዎን በተ
ወስኑም ሆኖ በመሳካ ላይ ያገኘ ነበር፡፡

...

Ils ne se disputaient jamais. Ils
aidaient leurs parents à la maison
et dans les champs.

የኋር ገን አሳት ወዳለበት አከበበ እንዲጠና
አልተፈቀደለችዎም::

...

Mais ils n'avaient pas le droit de
s'approcher d'un feu.

ለኅወቻን ማከናወን የነበረበችው በምሽቱ
ነበሩ፡ ፈዴንያቻም የተስራት ክስም ስለዘበር!

...

Ils devaient faire tout leur travail
pendant la nuit. Puisqu'ils étaient
faits de cire !

የንድ ገን ካለቸው እንደኛው በጠኋሪ ተከሱ
ለመወጣት ቅመጥ::

...

Mais un des garçons désirait se
promener au soleil.

አንድ ቅን ፍለትኩ በጥም አየለ፣ ወንድምቻም
በጥም አስተያቃቁት::

...

Un jour son désir était trop
puissant. Ses frères l'avertirent...

የወንጀለ! የከተማ አልሰጣን እለኝ፡ የዕስቱ
መቀቻም አቀላጠዎ፡፡

...

Mais c'était trop tard ! Il fonda au soleil brûlant.

ከኋዕላም የተሰራው ልማት በዚህ አገልግሎት ሆኖ ስለ
እኔን እነዚህ::

...

Les enfants de cire étaient si tristes
de voir leur frère fondre.

ሁፍም እችድ ነደኝ፤ የቀለጠዎን ስም
አበቃቃቻው እርግብ አደረገት፡፡

...

Mais ils firent un plan. Ils façonnèrent le morceau de cire fondu en oiseau.

እርግዥን ወንድማቻዎንም ካልቻ ተኋሩ ማብ
ለይ እወጣት::

...

Ils apportèrent leur frère l'oiseau
jusqu'au sommet d'une montagne
haute.

በአዲዎች ስኑጠልች ፊጋብ ጥዃም ካሣ
እያወለው በመከራር የጠዋት ችግሩ አስከተውዕ
ድረሰ መረጃዎች በደመቀቻቸው ለለት
ተንሽረሻረ::

...

Et lorsque le soleil se leva, il
s'envola vers la lumière du matin
en chantant.



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

ከኢትዮ የተሰኔ ልጂች

Les enfants de cire

Written by: Southern African Folktale

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: (am) Dawit Girma, (fr) Alexandra Danahy

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by **Storybooks Canada** in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](#).